

## 2ኛ ወደ ተስሎንቁ ስዋቅ

እ የወጪሰኑ ሰልዋጥኑ ጠዋቅተውሰም፡ በአገዛለበር  
በአባታችን በጊዜ በአየሻ ክርስቶስም ወደወቻሁን ወደ  
ተስሎንቁ ስዋቅ በተ ክርስተያን፤ እናገዛለበር ክላጥቃችን  
ከነታ ክላየሻ ክርስቶስም ዘግ ሲለምወ ለእናንተ ይህን፡  
ይ ወገድዋቅ ሆኖ፤ እምነታችሁ እኝገ ሲለማያደግገ የህላቸሁው  
የእያንዳንዱችሁ ፍቅር እርስ በርሳችሁ ሲለማበብ፡ ሁልጊዜ ስላ  
እናንተ እገዛለበርን እንደሚገባ ፍርማዕባን ገጽ አለብን፤  
እ ለለሁ በዋኑታገብበት ሲደረግችሁና በመከራችሁ ሁሉ  
ከመጀኑችሁና ክላምነታችሁ የተነሱ በአገዛለበር አብቃት  
ክርስተያንተ ሲለ እናንተ ፍቅርን እንውካለን፡ እ ሲለ እርስ ዳግሞ  
መከራ ለዋኑቁበለለት ለአገዛለበር መግግሙት የምትብቀ  
ሆኑችሁ ተቆጠሩ ዘንድ፡ ይህ የአገዛለበር ቅን ፍርድ  
ምላከት ነው፡፡ ቤት እገዛለበርን የማያወቂትን፡ ለጊዜኑዋ  
ለአየሻ ክርስቶስ ወንገል የማይታዘዝኑን ይበቀል፤

## ፩

እ ማኅው በማኅችውም መግገድ እያስታችሁ፤ ክህደቱ  
አስቀድዋ ስይመጣኝ የዓመሰ ለው እርስዋ የጥሩት ላይ  
አይደለም፡ እያደርሰውና፡ እ ላኩ እገዛለበር ነኝ ስላ  
አዋጅ እያንጂ በአገዛለበር በተ መቅደስ አስከቀመጥ  
ድረሰ፡ እዋሌኩ ከተባለው ሁሉ፡ ለዋቅም ከማያወልከት  
ሁሉ ስላይ ፍሰኑ ከፍ ከፍ የማያደርግው ተቁዋሚ እርስ  
ነው፡፡ እ ጉኝ ክላናንተ ገር ለአሸ፡ ይህን እንዲልፋችሁ ተዘ  
አይፈቻሁምኩ？ እ በገኘ ፍሰኑ ገዢም ይገለዋ ዘንድ፡  
የሚከለከለውን አሁን ተቁቁለችሁ፡ እ የዓመሰ ቅመጥር አሁን  
ይሠራልኩ፡ በቻ ከመግገድ አስከወገድ ድረሰ አሁን የሚከለከል  
አለ፡፡ እ በዘጋጀም ገዢ ተቻ እየሻ በእኔ መንፈስ የማያጠቃዋወ፡  
ስይመጥዋ በመገለጠ የማስረወ ዓመቱም ይገለዋል፤ ቤት እና  
ግን፡ በጊዜ የተወደደችሁ ወገድዋቅ ሆኖ፤ ሁልጊዜ ስላ  
እናንተ እገዛለበርን ፍርማዕባን ገጽ አለብን፡ እገዛለበር  
በመግፈል መቀደስ እውነትኑዋ በማመጥ ለመደን እናደ በከራረ  
መርጠእችናልኩ፤ ቤት ለለሁም የጊዜኑን የአየሻ ክርስቶስን

ከብር ለማግኘት በመገኘለችን መረጃዎች፡፡ **፩-፪** እነጋዲያስ፡፡ ወንድዋች ሆኖ፡ የንታችሁ ቀመ፡ በቃልቻንም በሆነ ወይም በመፈለክታችን የተማረቻቸውን ወጣ ያዘ፡፡

## ፪

**፪-፫** ነገር ገን የሚያደርጉት ክክፍውም የሚጠበቅችሁ ገታ የታወነ ነው፡፡ **፫** የምርክቱንም አሁን እንደታደርጉ ወደ ፍትም ደገም እንደታደርጉ ሲሉ እናነት በጊዜ ተዋናናል፡፡ **፬** ቤትም ወደ እገዛለሁ ፍቅር ወደ ክርስቶስም ትቦግሥት ልማትን የቅድው፡፡ **፭** ወንድዋች ሆኖ፡ ከእኔ እንደ ተቀበላው ወጣ አይሁን የለ ሂርዳት ክማሩድ ወንድዋ ሁሉ ተለዋ እንደ በጊዜናን በአየሰሳ ክርስቶስ ስም እናዚቷልን፡፡ **፮** እናን ልተመሰላ እንደት እንደማግኘችሁ ሂሳቻሁ ተዋቆለቻሁና፤ በአናነት እንደ በኋንደ ስንጻ እንደንከበደበት፡ ለለተኋኅ ቅን በደካምና በጥረት እየሠራን እናደር ነበር እንቻ፡ ክማግም እንደሸጊ እንዲያው አልበላንም፡፡ **፯** ይህም እናን ልተመሰላ ሂሳቻንን እንደ ቅባሌ እንሰጣችሁ እንደ ነበር እንቻ፡ የለ ሂሳቦን ሲሉ ሆኖ አይደለም፡፡ **፱** ደገም ከእናነት ጽር ስለን፡ ለሠራ የማይውድ አይብላ በለን አዘኝችሁ ነበሩ፡፡ **፲** ሂሳ ከተ አይወሩ፡ በስዕ ነገር እንጂ፡ የለ ሂርዳት ከእናነት እንደ ሰላምሃድ ሲሉ እንደንደቻ ሰሞተናል፡፡ **፳** እንደነዚሁ ያለተኋኅም በጽጥታ እየሠሩ የገዢ እንደሸቻቻውን ይበለ እንደ በጊዜናን በአየሰሳ ክርስቶስ እናዚቷዋለን እንመከራቻውማለን፡፡ **፴** እናነት ገን፡ ወንድዋች ሆኖ፡ መፈለም ሂሳን ለመሠራት አትቻክቱ፡፡ **፵** በዚሁ መፈለክት ለተለኩ ቅልቻን የማይታዘዝ ማገም በኋር፡ ይህን ተመለከቱ፡ የፍርም እንደ ከእርስ ጽር አትተገበሩ፡፡ **፶** ነገር ገን እንደ ወንድዋ ገመዳቻት እንቻ እንደ በላት አትቻክበሩት፡፡ **፷** የሰላምዋ ገታ ሂሳ በሆነ መገኘድ ዘዴቻር ለለምኑ ይሰጣቻሁ፡፡ ገታ ከሆለቻሁ ጽር ይህን፡፡ **፸** በገዢ እቻ የተደረሰ የእኔ የድወሰኑ ስለምኑ ይህን እንደሆ እድቁለሁ፡፡ **፹** የገዢናን የአየሰሳ ክርስቶስ ይጠና ከሆለቻሁ ጽር ይህን፡፡

**መጽሐፍ ቅዱስ  
The New Testament in the Amharic language of  
Ethiopia**

copyright © 1962, 2003 United Bible Societies

Language: አማርኛ (Amharic)

**Amharic NT**

Revised Amharic Bible in XML (2003).

Printed version by United Bible Societies (C)1962.

E-Text in transliterated ASCII format by Lapsley/Brooks Foundation  
1994.

Unicode UTF-8 transformation and XML-tagging by Dirk Röckmann 2003  
([www.nt-text.net](http://www.nt-text.net)).

With kind permission of the Bible Society of Ethiopia.

Every non-commercial work using this data in any form must fully  
include this copyright statement!

Every commercial use of parts or the complete data in any form needs  
written permission of the Bible Society of Ethiopia!

2014-09-09

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source  
files dated 9 Oct 2020

2432e07d-4260-5d76-afcb-ce35bd1c48b7